

የደንበኛ

አግልግሎት ቢሮ

እገዛ ይፋልጋሉ? ይጠይቁን!

የደንበኛ አግልግሎት ቢሮ በእነዚህ ላይ ያግዘዎታል፡-

- ተርጓሚዎችን መጠየቅ
- መረጃ ለማግኘት
- እግልግሎቶች መጠየቅ
- ችግሮችን መፍታት
- ቅሬታዎችን ማቅረብ
- ለሚደርሱ ጉዳዮች ካሳ መጠየቅ
- አስተያየቶችን ማቅረብ
- ግብረ መልስ ለመስጠት
- በጉዳዮች ላይ አስተያየት መስጠት
- የድምፅ አማራጮች
- የያግኙት፣ ይጠግኑት ተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ ያውርዱ

Seattle City Hall, First Floor

601 Fifth Avenue

P.O. Box 94726

Seattle, WA 98124-4726

ሰኞ-ዓርብ፥ 8 a.m -5 p.m

206-684-2489(CITY)

ፋክስ 206-256-5160

TTY 7-1-1

የቅጥታ መስመር መጠየቂያ ቅፅ/ያግኙት፣ይጠግኑት
ተንቀሳቃሽ ስልክ መተግበሪያ፡-

www.seattle.gov/customer-service-bureau

Customer Service Bureau

Need Help? Ask Us!

The Customer Service Bureau will help you:

- Request Interpretations
- Get Information
- Request Services
- Resolve Problems
- File Complaints
- File Claims for Damages
- Provide Suggestions
- Give Compliments
- Comment on Issues
- Voice Opinions
- Download Find It, Fix It Mobile App

Seattle City Hall, First Floor

601 Fifth Avenue

P.O. Box 94726

Seattle, WA 98124-4726

Monday – Friday, 8 a.m. – 5 p.m.

206-684-2489(CITY)

FAX 206-256-5160

TTY 7-1-1

**Online Request Form/Find It,
Fix It Mobile App:**

www.seattle.gov/customer-service-bureau

